

ኢትዮጵያን ከችግር ለመታደግ የወጣ የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር «አራምባና ቆቦ/1/ 2009»

ሰላማዊት አሰፋ
(selam23as@yahoo.com)

በኢትዮጵያችን በዲሞክራሲ ጭራሽ ጠፍቶ በመታሰሯ፤ በሀገራችን የሚላስና የሚቀመስ ምግብ በመጥፋቱ ህዝባችን በጠኔ አለንጋ እየተገረፈ ይገኛል።

ስለሆነም ይህንን ችግር ለማቃለል ሲባል አክራሪው የዲያስፖራ CEO ቡድን ይህንን የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ ድንግጋል።

ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ዲያስፖራ የሚለው ቃል አክራሪ የሚል ቢጨመርበትም ባይጨመርበትም ጨልሌዎቹን (እነቁጭ ይበሉን) ብቻ ለመግለፅ የገባ ነው። *Italics* የተጻፉ የአዋጁ አካል አይደሉም።

የአዋጁ አላማ

የአዋጁ አላማ ጥቃቅን ህፀኖችን በአጉሊ መነፅር በማሳየት ጅምላ ጭራሽ ችግሮችን መፍጠርና ለችግራችን መፍትሄ የሚሆን አፋጣኝ ችግር መፍጠር ነው።

አንቀፅ 1

በማህበራዊ መስክ

አዋጅ፣ አዋጅ፣ አዋጅ! ያልሰማህ አትሰማ!

- 1.1. ወገናችንን በማህበራዊ መስክ ካሉበት ችግሮች ለመታደግ ከዛሬ ጀምሮ ገንዘብ ሆነ ቁሳቁስ ወደሀገር መላክ ወንጀል እያንዳንዱ ሀገር ወዳድ ዜጋ ወደ ሀገሩ ማንኛውም ነገሮች እንዳይልክ በዚህ አዋጅ እንዲከለከል ተደርጓል።
- 1.2. በሀገ-መንግስቱ የተፈቀዱልንን መብቶች ለመጠቀም በየትኛውም ማህበራዊ መስክ በአገር ቤት የልማት ስራ መጀመር ወይም የተጀመረ መቀጠል ክልክል ነው።
- 1.3. ሰርቶ የማደር መብትን ለመጠቀም በዚህ አዋጅ ንኡስ አንቀፅ 1.2 የተደነገገውን በመተላለፍ የሚከናወኑ ማንኛቸውም የልማት ፕሮጀክቶች ወግ አጥባቂው ቡድናችን ወደ ስልጣን ሲመጣ እንዲወረሱ ተደንግጓል።
- 1.4. ወደ ኢትዮጵያ ዘመድ (የታመመም ሆነ የናፈቀን) ለመጠየቅ፣ የሚደረጉ ማናቸውም ጉዞዎች በአስቸካይ እንዲሰርዙ፣ (ትኩት የቆረቆረሁ ካላችሁ ትኩቱን ለቡድናችን አስተዋፅዖ ብታደርጉ ምስጋንናችን የላቀ ነው)
- 1.5. በአንቀፅ 1.4 ከተደነገገው ውጭ ጉዳዩ በጣም አንገብጋቢ፣ አሳሳቢና አስገዳጅ ሆኖ ከተገኘ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጭ ያሉትን መጓጓዣዎች ብቻ በመጠቀም ለአንድ ጊዜ ብቻ በመግባት በአስቸካይ ተመልሶ የመውጣት ግዴታ አለበት። (ለአላማችን

መሳካት ካዘናችን በመሆንም ገና ብዙ መዋጮ ይጠበቃልና ለዘመድ ለወገን እጅዎትን ብዙ እንዳይዘረጉ ምክራችንን ከወዲሁ እንለግሳታለን)

1.6. እስካሁን ከሀገር የሚመጡ ሸቀጦችን ንግድ ለማቆም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የተደረገው ጥረት ፈፅሞ ባለመሳካቱ በዚህ ድንጋጌ ከዛሬ ጀምሮ ከኢትዮጵያ የሚመጡ ማንኛውንም ሸቀጥ መግዛት በህግ ታግዷል።

1.7. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 1.4. ከተደነገገው ባሻገር ከጉዳዩ አሳሳቢነትና ለመቆጣጠር ካለው አስቸጋሪነት በመነሳት

ሀ. ከኢትዮጵያ ማንኛውንም ቁሳቁስ በኤክስፖርት/ ኢምፖርት ማምጣት፤

ለ. በመዲናችን በሚገኙ የኢትዮጵያ ባህል ምግብ ቤቶች ውስጥ ከኢትዮጵያ የመጡ ማንኛውንም ውጤቶችን መጠቀም በልዩ ድንጋጌ ታግዷል።

ማስታወሻ፣ (በህገወጥ መንገድ፣ በህገወጥ ዝምድናና ጋብቻ፣ በህገወጥ ማደጎ፣... በሰው ውጤቶች ኢምፖርትም-ኤክስፖርት ለተሰማሩ ለቡድናችን መጠናከር በሚጠቅም መልኩ ብቻ እንዲያስመጡ ይደረጋል።)

የዚህን ንኡስ አንቀፅ ልዩ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ በሰፊው ህዝብ የማይዳግም አብዮታዊ እርምጃ ይወሰድበታል፣ እንዲወሰድበት ይደረጋል። ለአፈፃፀሙ ዝርዝር መመሪያ ይወጣል።

አንቀፅ 2

በትምህርት መስክ

የኢትዮጵያ ትምህርት ብዛት እና እያደገ የመጣ ሽፋን እንጂ ምንም እርባና የሌለው በመሆኑ በአዋጅ መፍትሄ መስጠት አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ተገኝቷል።

በመሆኑም ለችግሩ ትክክለኛ መፍትሄ ይሆን ዘንድ

2.1. በትምህርት መስክ የሚደረገው ማንኛውም ግንባታ እንዲቋረጥ፤

2.2. የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የሚሰጡ የሙያ እገዛዎች፣ የቴክኒክ ትብብሮች፣ የአቅም ማሻሻያ የስልጠና እድሎች እንዲቋረጡ ካምፔይን ይደረጋል።

2.3. የነፃ ትምህርት እድል አግኝተው ወደተለያዩ አገራት የሚመጡ ተማሪዎች ምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ለትምህርት ጥራት አስተዋፅዖ እያደረጉ በመምጣታቸውና ወጣት ምሁራን ቦታውን በብቸኝነት እየተቆጣጠሩት በመምጣታቸው ከአሁን ጀምሮ ወደሀገር እንዳይመለሱ ለማድረግ ማግባባት ይደረጋል፤ ይህንን ተግባር የሚያካሂድ አንድ ግብረሀይል በየአካባቢው ይቋቋማል (ግብረ ሀይሉ እርስ በእርሱ እንዳይበጣበጥ ልዩ ጥንቃቄ ይደረጋል)

የግብረ ሐይሉ አለማ

- የተሸለ ገነት አማራጭ እንዳለ አድርጎ በማቅረብና የህልም ዳቡ በማስገመጥ በተማሪዎች ስነልቦና ላይ ተፅእኖ በማሳደር ትምህርታቸውን በሚገባ እንዳይከታተሉ ወይም እንዲቋቋሙ ማድረግ በአውሮፓና አሜሪካ ወደ ስደት እንዲገቡ ማስገደድ፤
- የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ተማሪዎች በሀገራቸው ተስፋ እንዲቆረሙ በማድረግ ወደሀገራቸው እንዳመለሱ ማድረግ፤ አምረው በሚመለሱት ላይ ሞራላዊ ተፅእኖ በማሳደር የመመለስ አቋማቸውን መሸርሸር ይሆናል።
- ከዚህ ባሻገር፤ በሀገር ውስጥ የዋህ መምህራን ስለትምህርት ጥራትና መስፋፋት ሳይሆን ስለረባሻና ብጥብጥ፤ ስለሰላማዊ ሰልፍና ስለእምቢተኝነት እንዲያስተምሩ፤ እንዲገፋፉ፤ እንዲያነሳሱ.... በተለያዩ ስልቶች የመገፋፋትና የማነሳሳት ስራ ይሰራል።

አንቀፅ 3

በፖለቲካው መስክ

በፖለቲካ መስክ ዋናው አላማችን አንድና አንድ ነው።

- «በቅሎ ሰንካላዋን በጠሰች፤ ለራሷ አሳጠረች» እንዲሉ ሆኖ ገዢው መንግስት እንዳሻችን እንዳንሆን የፖለቲካ ኳስ ሜዳውን (ምህዋር፣ ምህዳር፣ መላወሻ፣ መደነሻ... ደግሞ በዚህ definition ላይ አምባገነን ፈጥራችሁ እንኳ ሰላምቲያ እዳትባባሉ) ያጠበቡበን በመሆኑ በፖለቲካ ኳስ ሜዳውን ውስጥና ውጭ የሚሻሻረው የፖለቲካ ፈረሳችን ህገ-መንግስትና ህገ-መንግስታዊ ስርአት የሚባል ልጓም ሳገታው ወይም ሳይበጅለት እንዳሻው የሚጋልብበት ስርዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍጠር ነው።
- ለዚሁም በፓልቶክ፣ በኢንተርኔት፣ በስብሰባዎች፣ በቲቪና በሬዲዮዎች፣ በራስ ካልሆነም በጻደኛ፣.... ኢትዮጵያ የሲሆል ምድረ እንደሆነች አድርጎ በማቅረብ ማህበረሰቡ በሀገራቸው ተስፋ እንዲቆረሙ ይደረጋል።

አንቀፅ 3

በጤና መስክ

ወገናችን በኤድስና በወባ ንዳድ እያለቀ መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይደለም። ይህ ደግሞ ገዢው መንግስት የጤና ተቋማትን ለማስፋፋት በያዘው ድብቅ ፖሊሲና እያደረገ ባለው ከፍተኛ እንቅስቃሴ ምክንያት መሆኑ ግልፅ ነው።

በመሆኑም ይህንንም ለመታደግ ፍቱን መፍትሄዎች በዚህ ድንጋጌ ተቀይሰዋል።

1ኛ. በሽታው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የተፈጠረና እርዳታ ሊያሰባስብበት የሚያስፋፋቸው በመሆኑ ይህንን የእርዳታ ምንጭ ጨርሶ ለማድረቅ በተለያዩ ለጋሾች

ለዘዘ፣ ለወባ ...በአጠቃላይ በጤናው መስክ የሚሰጡ ማንኛውም አይነት እርዳታዎች እንዲቋረጡ ግፊት ይደረጋል።

አንቀፅ 3

በመሰረተ ልማት መስክ

1ኛ. በሀገራችን በርካታ መንገዶች፣ ድልድዮች፣ የባቡር ሀዲዶች፣ የአውሮፕላን ጣቢያዎች፣ ህንፃዎች... ቢገነቡም፣ ስልክና የኤሌክትሪክ አገልግሎት መስፋፊያ ጣቢያዎች፣... ወ.ዘ.ተ ቢስፋፋም (ሀ) አክራሪው የCEO ቡድናችን ሊታገስ ከሚችለው ልክ በላይ እየሆኑ በመሄዳቸው፣ (ለ) ቡድናችን እንትፍትፍ ብሎ ያልመረቃቸው በመሆኑ ምክንያት እየፈረሱ በምመጣታቸው፣

2ኛ. በሀገር ፍቅር ስሜት የሚንገገገውን አክራሪው የዲያስፖራ ቡድናችንን ከጨዋታ ውጭ እያደረጉ በመሄዳቸውና በመሰረተ ልማት ግንባታው መስክ እየተሰራ ካለው ታሪክ ተጋሪ እንዳንሆን እያደረጉን በመሄዳቸው፣

3ኛ. አጠቃላይ በሀገሪቱ ኢፍራስትራክቸር መስክ የሚደረጉ ግንባታዎች ያልተሳተፈባቸው በመሆናቸው፣

3.1. በሀገሪቱ የሚካሄደው የኢፍራስትራክቸር ግንባታ ሁሉ በአስቸኳይ እንዲቆም ቡድናችን በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተወስኗል።

3.2. የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር በመካሄድ ላይ ያሉት ግንባታዎች ተደናቅፈው እንዲቆሙ ማድረግ፣ ይህ ካልሆነ ማናቸውንም የትግል ስልት የመጠቀም ስትራቴጂያችን መሰረት በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰዱ ደንግግን።(ባልበላውም ጭሬ... እንዳለችው ደርጎ)

3.3. በመሰረተ ልማት ግንባታ መስክ የሚደረጉ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነቶች፣ የትብብር ስምምነቶች፣ እርዳታዎች፣ ወ.ዘ.ተ እንዲቋረጡ በየአርባ ቀኑ አንዴ የሰለማዊ ሰልፍ ሱባኤ በማድረግ ብርቱ እርምጃ እንዲወሰድ ተደንግግን።

NB. ከጉዳዩ አሳሳቢነት በመነሳት የዚህን አንቀፅ ተግባራዊነት የሚከታተል፣ ስልቶችን የሚነድፍ፣ የሚያስፈፅም፣ የሚቆጣጠር፣... በኢል-ማሪያም የሚመራ አንድ አለም አቀፍ የጥፋት ግብረ.ሀይል በአስቸኳይ ይዋቀራል።

የግብረ ሃይሉ አባልነት መመዘኛ መስፈርት

- አባላቱ ባላቸው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ የስራ ልምድ መሰረት የሚመረጡ ይሆናል። (በቅርቡ በተደረጉ የሰላማዊ ሰልፎች ላይ ላቅ ያለ ተሳተፎ ያላቸው ይበረታታሉ።)
- እስከ አሁን በተካሄዱ ስብሰባዎችና ሲምፖዚየሞች ላይ ማይኩን አፈፍ፣ ድምፃቸውን ከፍ፣ ከወንበራቸው ቁጭ ብድግ፣ ግንባራቸውን ኮስተር፣ ስሜታቸውን ከረር....

